

2006 LL·Δ <PΓ9·Δ b·9Γ9J·Δα

Δ^Λ PJCσ·Δ\ >L Jα dC\ <·∇α bC <4ΓC°

Cd^9·Δ^ A

b>5·<^dLΓαΔ9<σ\ <<ΓC_x

ΔC >Γ PΓC ∇ LΓα<L^ bΔJ ΔC4^

∇CΓαU\ τ^C ∇ ΔJσbU\ Γ^bα°

∇CΓαU\ b <·<<Γ^ Γ<<L^ PP

ΔC·Δ^ τ^C Λd Δσσ·Δ <^P^

Λ^P C^P^

LΓα∇·ΔbΓ\ <P CΓ·Δ^

σ^C^ <4Γ·Δ <P CΓ·Δ^

<4Γ·Δ <P CΓ·Δ^

8. P56° C.J.Δe

7. <Δ <∇e .b7^ e ΔP° °C Δd .Δ° °C Δd ΔΓ° °C Δd ΔJU° °C Δd d^<C.Δ°
 Δebe °C Δd ∇ e.ΔP' °C Δd ∇ P°PΔLd' °C Δd dC' 9.bσ° ∇ ΔCLd'x
 ∇∇, Δ°b°
 ∇∇, ΓΓ.C
 Δe

8. L°P° e °C Δd Δe Γe<σ° ΔΓ°eσf°eσ' °C Δd ΔΓeΔLΓ°Δσ' ∇b .∇Γ b°PCLd'
 9.bσ° ∇ΔC':

(a) .ΔP'° ∇∇, Δ°b°
 ∇∇, ΓΓ.C
 Δe

(b) ΔC<ΓΓ°Δσ' °C Δd P°P ∇∇, Δ°b°
 ΔΔLΔbΓd'° ∇∇, ΓΓ.C
 Δe
 Δe ΔC° e°9.ΔJ°C.Δ°

(c) ΔCP° 9.bΔe CΛ°d- ∇ ΔC° ∇∇, Δ°b°
 σ' °C Δd Δ°eΛ'° ∇∇, ΓΓ.C
 Δe

ΔΓ°Δ° .ΔCL9°Δ°

9. C°C b ΔJ σC.ΔP' <Δ <∇σb°?
 V°Δ Δd e°9.ΔJ°C Δe- b ΔJΔe.bσ°9 Δ°Pσ° b ΔP'x

baC P ΔJ σC.ΔP°

- | | | |
|---|--|---|
| <input type="radio"/> Newfoundland/Labrador | <input type="radio"/> 9V^ (Quebec) | <input type="radio"/> <e>°C (Alberta) |
| <input type="radio"/> P.E.I. | <input type="radio"/> Δ°UΔ (Ontario) | <input type="radio"/> British Columbia |
| <input type="radio"/> Nova Scotia | <input type="radio"/> Lσ°< (Manitoba) | <input type="radio"/> Yukon |
| <input type="radio"/> New Brunswick | <input type="radio"/> 5°bΓ°Δ° (Saskatchewan) | <input type="radio"/> Northwest Territories |
| | | <input type="radio"/> Nunavut |

.Δe.ΔΓΓ' baC P ΔJ σC.ΔP°
 .ΔC 9d Δ°P° ΔC

P°Δ° C°J° <Δ <Δσσ.Δ Δ°P', ΔJU σ°Δ° b°9Γ9J°Δ°x

10. 9d Δ°Pσ° ∇J ΓVσCd' <Δ <∇e?

.ΔC ΔC Δ.ΔP° V°Δ Δ°Pσ° ∇J ΓVσCd'9x

baC Δ°P' P ΔΓ°9P°e° b Δ°ULb' ∇ Δ°bσL ∇ ΔJ°C' Δ°∇e b L°U°Δ' b ΔΓ°9P°e°Δd'
 baC Δ°P' P° ΔJ ΓVσCd' ΔΓ .ΔC°9Γ°Δ ΔC°dσ°9°Δσ' b ΔC°U°x

- baC Δ°P' P ΔJ σC.ΔP°
 baC Δ°P' P ΔΓ°9P°e°

ΔJ° Δ°Pσ°, .ΔC ΔC

11. $\triangleleft \cdot \triangleleft \triangleleft \cdot \nabla \mathbf{a} \mathbf{b} \triangleright \nabla \mathbf{C}^{\circ} \mathbf{q} \cdot \Delta \Delta \sigma \sigma \cdot \Delta^{\circ} \mathbf{a} ?$

$\nabla \mathbf{C}^{\circ} \mathbf{q} \cdot \Delta \Delta \sigma \sigma^{\circ}$ ($\triangleleft \mathbf{a}$ \mathbf{b} $\nabla \mathbf{r}$ $\mathbf{a}^{\circ} \mathbf{r}$ $\mathbf{C} \mathbf{S} \mathbf{q}'$) $\nabla \triangleright \cdot \mathbf{b} \mathbf{a}$ $\mathbf{b} \mathbf{P}$ $\langle \mathbf{P} \mathbf{N} \sigma \mathbf{d}' \nabla \mathbf{C}^{\circ} \mathbf{q} \cdot \Delta \triangleright \mathbf{P} \mathbf{L} \cdot \Delta \cdot \Delta \triangleright$ $\mathbf{P} \mathbf{r}$ $\mathbf{a}^{\circ} \mathbf{r}$ $\mathbf{C} \mathbf{S} \mathbf{q}'$ $\mathbf{b} \mathbf{a} \mathbf{C}$ $\triangleleft \mathbf{r} \mathbf{P}' \mathbf{x}$

- $\perp \mathbf{a}$ $\rightarrow \Delta \mathbf{J} \mathbf{U}$ $\mathbf{b} \cdot \mathbf{q} \mathbf{r} \mathbf{q} \cdot \Delta \triangleright \sigma^{\circ} \mathbf{J} \mathbf{s}'$
 - $\nabla \nabla$
-

12. $\mathbf{C} \sigma \mathbf{C} \mathbf{r} \mathbf{a} \mathbf{e} \mathbf{U} \setminus \wedge \triangleright \triangleright \sigma^{\circ} \mathbf{C}^{\circ} \mathbf{b} \nabla \mathbf{C}^{\circ} \mathbf{q} \cdot \mathbf{q} \triangleleft \cdot \triangleleft \triangleleft \cdot \nabla \mathbf{a} ?$

$\wedge \triangleright \triangleright$ _____ $\mathbf{P} \mathbf{s}^{\circ} \mathbf{r} \mathbf{a} \triangleright \nabla \mathbf{b}$ $\cdot \mathbf{r} \mathbf{r}$ $\mathbf{P}^{\circ} \mathbf{q} \sigma \mathbf{C} \setminus \wedge \triangleright \triangleright$, $\mathbf{L} \mathbf{S}$ $\mathbf{y} \mathbf{r}' \mathbf{a}$ $\mathbf{a} \mathbf{d}$ $\mathbf{L} \mathbf{r} \mathbf{a} \triangleleft \mathbf{x}$

13. $\mathbf{b}^{\circ} \mathbf{P} \mathbf{C}^{\circ} \mathbf{a}$ $\triangleleft \cdot \triangleleft \triangleleft \cdot \nabla \mathbf{a}$ $\nabla \triangleright \mathbf{r}^{\circ} \mathbf{N} \mathbf{d} \mathbf{S} \mathbf{J}'$ $\sigma^{\circ} \mathbf{C}$ $\wedge \mathbf{d}$ $\nabla \triangleright \mathbf{r}^{\circ} \mathbf{N} \cdot \mathbf{b} \mathbf{L} \mathbf{J}'$ $\mathbf{P} \mathbf{r}$ \mathbf{P} $\triangleleft \mathbf{L} \mathbf{r} \mathbf{d}'$ $\triangleleft \cdot \nabla \sigma \mathbf{b} \mathbf{a} ?$

$\nabla \mathbf{L} \cdot \triangleleft \mathbf{r} \mathbf{a} \triangleleft \nabla \mathbf{L}' \mathbf{a}$ $\mathbf{a} \mathbf{d}$ \mathbf{b} $\cdot \triangleleft \cdot \Delta \mathbf{L}'$

- $\triangleright \mathbf{r}^{\circ} \mathbf{N} \mathbf{d} \mathbf{S} \mathbf{J} \cdot \Delta \triangleright \wedge \mathbf{d}$
 - $\triangleright \mathbf{r}^{\circ} \mathbf{N} \cdot \mathbf{b} \mathbf{L} \mathbf{J} \cdot \Delta \triangleright \wedge \mathbf{d}$
 - $\mathbf{b} \mathbf{P} \mathbf{a}^{\circ}$ $\Delta \mathbf{S} \mathbf{P} \mathbf{S} \cdot \nabla \cdot \Delta \mathbf{a}$
 - $\perp \mathbf{a}$ $\cdot \triangleleft \cdot \triangleleft \cdot \nabla \mathbf{L}'$
-

14. $\wedge \mathbf{J}^{\circ}$ \mathbf{a} $\Delta \mathbf{S} \mathbf{P} \mathbf{S} \cdot \nabla \cdot \Delta \mathbf{a}$ $\triangleleft \mathbf{L} \mathbf{r} \mathbf{d} \cdot \triangleleft \mathbf{q}^{\circ}$ $\triangleleft \cdot \triangleleft \triangleleft \cdot \nabla \mathbf{a}$ $\mathbf{P} \mathbf{r}$ \mathbf{P} $\triangleleft \mathbf{L} \mathbf{r} \mathbf{d}'$ $\triangleleft \cdot \nabla \sigma \mathbf{b} \mathbf{a} ?$

$\mathbf{C} \mathbf{L}' \mathbf{d}' \triangleright \triangleright \Delta \sigma \sigma \cdot \Delta \Delta \mathbf{S} \mathbf{P} \mathbf{S} \cdot \nabla \cdot \Delta \mathbf{a}$: $\triangleright \mathbf{L}' \mathbf{q} \mathbf{d} \mathbf{J} \cdot \Delta \triangleright$, $\Delta \sigma \setminus \mathbf{N} \mathbf{C}'$, $\triangleright \mathbf{r} \cdot \mathbf{V} \mathbf{J} \cdot \Delta \triangleright$, $\mathbf{L}^{\circ} \mathbf{C} \sigma$ $\mathbf{a}^{\circ} \mathbf{b} \mathbf{a}$, $\mathbf{r} \setminus \mathbf{L}'$, $\mathbf{C} \mathbf{d} \mathbf{C}$, $\mathbf{U} \sigma$ $\nabla \mathbf{d} \mathbf{L} \mathbf{b}$ $\mathbf{d} \mathbf{C} \mathbf{P} \mathbf{x}$

- $\perp \mathbf{a}$

$\sigma^{\circ} \mathbf{C}$ $\wedge \mathbf{d}$

$\mathbf{L} \mathbf{r} \mathbf{a} \triangleleft \triangleright \mathbf{C}$ $\mathbf{d} \mathbf{C}'$ $\Delta \mathbf{S} \mathbf{P} \mathbf{S} \cdot \nabla \cdot \Delta \triangleright$

15. (a) ዓይነት ለጥያቄው ለሚሰጠው ምላሽ ምን ዓይነት ምላሽ ይሰጣል?

- ለጥያቄው ምላሽ
- ለጥያቄው ምላሽ

ሰጠው ምላሽ ለጥያቄው

(b) ሰጠው ምላሽ ለጥያቄው ለሚሰጠው ምላሽ ምን ዓይነት ምላሽ ይሰጣል?

- ሰጠው ምላሽ
- ለጥያቄው ምላሽ
- ለጥያቄው ምላሽ

ሰጠው ምላሽ ለጥያቄው

16. ዓይነት ለጥያቄው ለሚሰጠው ምላሽ ምን ዓይነት ምላሽ ይሰጣል? ምላሽ ለጥያቄው ለሚሰጠው ምላሽ ምን ዓይነት ምላሽ ይሰጣል?

ምላሽ ለጥያቄው ለሚሰጠው ምላሽ ምን ዓይነት ምላሽ ይሰጣል? ምላሽ ለጥያቄው ለሚሰጠው ምላሽ ምን ዓይነት ምላሽ ይሰጣል?

- ለጥያቄው ምላሽ
- ለጥያቄው ምላሽ

ሰጠው ምላሽ ለጥያቄው

◀DU·Δ?

23. C3U b ΔJ CJ9' ◀◀ ◀◀Vq Vh' Λ>? ▷Cq' ◀σP ΛP·L 16 2005 ▷P?

VL·◀Pq◀ Vh' Λd V·◀·Δh'x

·ΔCL9·Δ?

◀σP ▷P σ' b ΔC'qUσ' bP VL·◀Pq◀P'x

·ΔC ΔC·Δ?, P'ΔC·Δ?, Δσσ·Δ ◀P Δ'Λ' ·Δq b ΔJσbU' ▷σ'Γ'b'σ'Δ'x

CΛ'δ':

• c' <'2' 197A, Lσ>C, Δ'Λ' ·Δq σ'c' Δσσ·Δ ◀P'Δ:

• ◀◀L? 133A, ◀>'C, Δ'Λ' ·Δq <c Δσσ·Δ ◀P'Δx

• u V'P, P·VΠσ'bΓ', Δ'Λ' ·Δq C' u' u Δσσ·Δ ◀P'Δx

• 'y' P- 64, ▷'UΔ, Δ'Λ' ·Δq ◀ΛLJ' ▷σ'Γ'b'σ'Δ'x

• Γ'b?, qV', Δ'Λ' ·Δq σ' Δσ' Π Vd◀σJ'x

○ Vh·b? ΔJ CJ9° P'Λ' ◀σ-

○ Vh·b? ΔC·Δσ' σ'C Λd Δσσ·Δ ◀P CJ9° σd- ΛJ' ·◀'bΔbσσ°

○ ΛJ' ΔC·Δσσ°, P' ΔC·Δσσ°, σ'C ΛJ' Δσσ·Δ ◀Pσ° ▷C bqC ◀P' ΔJ CJ9°

↓

·ΔC ▷C qd ΔC·Δσσ°, P'ΔC·Δ?, σ'C Λd Δσσ·Δ ◀P'Δ

Λ'PC'Pσ°

L'qV·ΔbΓ' ◀P'C'Δ?

○ ·◀q·ΔΠΓ' bqC ◀P' CJ9°x

↓

·ΔC ▷C qd ◀Pσ°x

▷σPΔdL·Δ\ bP ΔS σC·ΔPΓ

25. C³U bΔS σC·ΔPσΓ Δ·Δ ▷σPΔ·b VV\?

(a) ▷C·ΔL°

VL·ΔrΔΔ σC Λd <U ΔC qd ΔP Δσ⁻ bΔSΔ·bP_x

▷C·ΔL°

○ bΔC ΔP\ P σC·ΔP°

·ΔΔ·ΔΠΓ\ bΔC ΔP\ P σC·ΔP°

·ΔC qd ΔP^Δ

(b) ▷b·ΔL°

VL·ΔrΔΔ σC Λd <U ΔC qd ΔP^Δ Δσ⁻ bΔSΔ·bP_x

▷b·ΔL°

○ bΔC ΔP\ P σC·ΔP°

·ΔΔ·ΔΠΓ\ bΔC ΔP\ P σC·ΔP°

·ΔC qd ΔP^Δ

30. ዓ.ቤን ስኩሪ ለጥያቄዎቹ ለመመሪያ ለሚያስፈልጉት ስራዎች፣ ለሚከተሉት ስራዎች ለመመሪያ ለሚያስፈልጉት ስራዎች?

የሚከተሉት ስራዎች ለመመሪያ ለሚያስፈልጉት ስራዎች:

- ለሚከተሉት ስራዎች
- ለሚከተሉት ስራዎች
- ለሚከተሉት ስራዎች
- ለሚከተሉት ስራዎች
- ለሚከተሉት ስራዎች
- ለሚከተሉት ስራዎች
- ለሚከተሉት ስራዎች

ለሚከተሉት ስራዎች ለመመሪያ ለሚያስፈልጉት ስራዎች:

COMPUTER ENGINEERING TECHNOLOGY

ለሚከተሉት ስራዎች ለመመሪያ ለሚያስፈልጉት ስራዎች፣ ለሚከተሉት ስራዎች ለመመሪያ ለሚያስፈልጉት ስራዎች?

ስራዎች ለመመሪያ ለሚያስፈልጉት ስራዎች:

- ለሚከተሉት ስራዎች ለመመሪያ ለሚያስፈልጉት ስራዎች (ለሚከተሉት ስራዎች ለመመሪያ ለሚያስፈልጉት ስራዎች)



ለሚከተሉት ስራዎች ለመመሪያ ለሚያስፈልጉት ስራዎች

31. ዓ.ቤን ለሚከተሉት ስራዎች ለመመሪያ ለሚያስፈልጉት ስራዎች ለመመሪያ ለሚያስፈልጉት ስራዎች፣ ለሚከተሉት ስራዎች ለመመሪያ ለሚያስፈልጉት ስራዎች?

ለሚከተሉት ስራዎች ለመመሪያ ለሚያስፈልጉት ስራዎች

ስራዎች ለመመሪያ ለሚያስፈልጉት ስራዎች:

ለሚከተሉት ስራዎች ለመመሪያ ለሚያስፈልጉት ስራዎች

32. ለሚከተሉት ስራዎች ለመመሪያ ለሚያስፈልጉት ስራዎች ለመመሪያ ለሚያስፈልጉት ስራዎች፣ ለሚከተሉት ስራዎች ለመመሪያ ለሚያስፈልጉት ስራዎች?

ለሚከተሉት ስራዎች ለመመሪያ ለሚያስፈልጉት ስራዎች:

- ለሚከተሉት ስራዎች ለመመሪያ ለሚያስፈልጉት ስራዎች
- ለሚከተሉት ስራዎች ለመመሪያ ለሚያስፈልጉት ስራዎች
- ለሚከተሉት ስራዎች ለመመሪያ ለሚያስፈልጉት ስራዎች
- ለሚከተሉት ስራዎች ለመመሪያ ለሚያስፈልጉት ስራዎች

42. C_{σ} ገዢ ለ $\Delta_{\sigma} < \Pi_{\sigma}$ ለሌላ?

ገዢ ለ Δ_{σ} ለሌላ:

- $\Gamma^{\circ} \Pi_{\sigma} \Delta_{\sigma}$
- $\Delta_{\sigma} < \Pi_{\sigma} \Delta_{\sigma}$
- ለ Δ_{σ} ለሌላ
- $\sigma^{\circ} C_{\sigma}$ ለ Δ_{σ} ለሌላ
- $\Delta_{\sigma} < \Pi_{\sigma}$ ለ Δ_{σ} ለሌላ
- $\Delta_{\sigma} < \Pi_{\sigma}$ ለ Δ_{σ} ለሌላ
- $\Delta_{\sigma} < \Pi_{\sigma}$ ለ Δ_{σ} ለሌላ
- $\Delta_{\sigma} < \Pi_{\sigma}$ ለ Δ_{σ} ለሌላ

(ρ_{σ}° ለ Δ_{σ} ለሌላ, ለ Δ_{σ} ለሌላ ለ Δ_{σ} ለሌላ)

$\Delta_{\sigma} < \Pi_{\sigma}$

43. C_{σ} ለ Δ_{σ} ለሌላ ለ $\Delta_{\sigma} < \Pi_{\sigma}$ ለሌላ?

ገዢ ለ Δ_{σ} ለሌላ:

- ለ Δ_{σ} ለሌላ
- $\Delta_{\sigma} < \Pi_{\sigma}$ ለ Δ_{σ} ለሌላ
- $\Delta_{\sigma} < \Pi_{\sigma}$ ለ Δ_{σ} ለሌላ
- ρ_{σ}° ለ Δ_{σ} ለሌላ
- ለ Δ_{σ} ለሌላ ለ Δ_{σ} ለሌላ
- ለ Δ_{σ} ለሌላ ለ Δ_{σ} ለሌላ
- ለ Δ_{σ} ለሌላ ለ Δ_{σ} ለሌላ
- ለ Δ_{σ} ለሌላ ለ Δ_{σ} ለሌላ

$\Delta_{\sigma} < \Pi_{\sigma}$ ለ Δ_{σ} ለሌላ

47. ጻፊው ለሌሎች ለሚገቡ ጉዳዮች ለማረጋገጥ ለሚያገለግሉ ምን ዓይነት ሰነድ ይጠቀሳል?

የሌሎች ለሚገቡ ጉዳዮች ለማረጋገጥ ለሚያገለግሉ ሰነድ ለሚያገለግል ሰነድ ለሚያገለግል ሰነድ ለሚያገለግል ሰነድ

- ሰነድ, ሌሎች ለሚገቡ ጉዳዮች ለማረጋገጥ ለሚያገለግሉ ሰነድ - ለሰነድ
- ሰነድ, ሌሎች ለሚገቡ ጉዳዮች ለማረጋገጥ ለሚያገለግሉ ሰነድ - ሰነድ
- ሰነድ ለሌሎች ጉዳዮች (ለሰነድ, ሰነድ, ሰነድ ለሌሎች ጉዳዮች, ሰነድ ለሰነድ ሰነድ ለሌሎች ጉዳዮች)
- ሰነድ ለሌሎች ጉዳዮች ለማረጋገጥ ለሚያገለግሉ ሰነድ
- ሰነድ ለሌሎች ጉዳዮች ለማረጋገጥ ለሚያገለግሉ ሰነድ
- ሰነድ ለሌሎች ጉዳዮች ለማረጋገጥ ለሚያገለግሉ ሰነድ
- ሰነድ ለሌሎች ጉዳዮች ለማረጋገጥ ለሚያገለግሉ ሰነድ
- ሰነድ ለሌሎች ጉዳዮች ለማረጋገጥ ለሚያገለግሉ ሰነድ

48. (a) ሰነድ ለሌሎች ጉዳዮች ለማረጋገጥ ለሚያገለግሉ ሰነድ ለሚያገለግል ሰነድ ለሚያገለግል ሰነድ ለሚያገለግል ሰነድ

- ሰነድ ለሌሎች ጉዳዮች ለማረጋገጥ ለሚያገለግሉ ሰነድ
- ሰነድ ለሌሎች ጉዳዮች ለማረጋገጥ ለሚያገለግሉ ሰነድ

ሰነድ - ሰነድ ለሌሎች ጉዳዮች ለማረጋገጥ ለሚያገለግሉ ሰነድ

(b) ሰነድ ለሌሎች ጉዳዮች ለማረጋገጥ ለሚያገለግሉ ሰነድ ለሚያገለግል ሰነድ ለሚያገለግል ሰነድ ለሚያገለግል ሰነድ

- ሰነድ
- ሰነድ, ሰነድ ለሌሎች ጉዳዮች ለማረጋገጥ ለሚያገለግሉ ሰነድ
- ሰነድ, ሰነድ ለሌሎች ጉዳዮች ለማረጋገጥ ለሚያገለግሉ ሰነድ

ሰነድ, ሰነድ - ሰነድ ለሌሎች ጉዳዮች ለማረጋገጥ ለሚያገለግሉ ሰነድ

ᑕᑯᑦᑭᑦᑯᑦ ᑭ

ᓐᓂᑦᑯᑦ ᑎᑭ ᑦᑯᑦᑯᑦ ᑦᑯᑦ ᑭᑭ ᑦᑯᑦᑯᑦ, ᑦᑯᑦᑯᑦᑯᑦ
ᑭᑭ ᑦᑯᑦᑯᑦ ᑭ ᑭᑭᑯᑦ ᑭᑭᑯᑦ.

ᑦᑯᑦᑯᑦ ᑭᑭ ᑦᑯᑦᑯᑦ ᑦᑯᑦᑯᑦ ᑭᑭ

ᑭᑭ ᑭᑭᑯᑦᑯᑦ ᑭᑭ ᑭᑭᑯᑦᑯᑦ ᑭᑭ ᑦᑯᑦᑯᑦᑯᑦ ᑭᑭ
ᑦᑯᑦᑯᑦ ᑭᑭ 2006 ᑭᑭᑯᑦ ᑦᑯᑦᑯᑦᑯᑦ ᑭᑭᑯᑦ
ᑭᑭᑯᑦᑯᑦᑯᑦ 2006ᑦ ᑭᑭᑯᑦᑯᑦ ᑭᑭᑯᑦᑯᑦᑯᑦ ᑭᑭ ᑦᑯᑦᑯᑦᑯᑦ
ᑭ ᑦᑯᑦ ᑭᑭᑯᑦᑯᑦᑯᑦ.

ᑭᑭᑯᑦᑯᑦ ᑭᑭᑯᑦᑯᑦᑯᑦ, ᑭᑭ ᑭᑭᑯᑦ ᑭᑭᑯᑦᑯᑦ ᑭᑭᑯᑦᑯᑦᑯᑦ:
Privacy Coordinator, Statistics Canada,
25th floor, R. H. Coats Building, Ottawa, Ontario
K1A 0T6.

ᑭᑭᑯᑦᑯᑦᑯᑦ ᑭᑭᑯᑦᑯᑦᑯᑦᑯᑦ ᑭᑭᑯᑦ ᑭ ᑦᑯᑦᑯᑦᑯᑦ

ᑭᑭ ᑭᑭᑯᑦ ᑦᑯᑦᑯᑦ ᑭᑭ ᑭᑭᑯᑦᑯᑦ ᑭᑭ ᑦᑯᑦᑯᑦᑯᑦ ᑭᑭᑯᑦᑯᑦᑯᑦᑯᑦ
ᑭᑭᑯᑦᑯᑦ ᑦᑯᑦᑯᑦᑯᑦᑯᑦ ᑭᑭ ᑭᑭ ᑦᑯᑦᑯᑦᑯᑦ ᑭᑭ ᑭᑭ ᑦᑯᑦᑯᑦᑯᑦ
ᑭᑭᑯᑦᑯᑦᑯᑦ ᑭᑭᑯᑦᑯᑦᑯᑦᑯᑦ ᑦᑯᑦᑯᑦᑯᑦ ᑦᑯᑦᑯᑦᑯᑦ ᑭᑭ
ᑭᑭᑯᑦᑯᑦᑯᑦ ᑦᑯᑦᑯᑦᑯᑦᑯᑦ ᑦᑯᑦᑯᑦᑯᑦ ᑭᑭᑯᑦ ᑭᑭ ᑭᑭᑯᑦᑯᑦᑯᑦᑯᑦ.

ᑭᑭᑯᑦᑯᑦᑯᑦ ᑦᑯᑦᑯᑦᑯᑦ ᑭᑭ ᑭᑭᑯᑦᑯᑦᑯᑦᑯᑦ ᑭᑭᑯᑦᑯᑦᑯᑦᑯᑦ ᑭᑭᑯᑦᑯᑦᑯᑦᑯᑦ
ᑭᑭᑯᑦ ᑭᑭ ᑭᑭᑯᑦᑯᑦᑯᑦᑯᑦ ᑭᑭᑯᑦᑯᑦᑯᑦᑯᑦ.